

ስለ ኤርምያስ ለገሠ ነጭ ነጭን



ላ ማራች ሁ... እንካችሁ...

... በዚህ መንደር አቶ ኤርምያስ ለገሰን በተመለከተ ስሙ እየተነሣ ጫጫታ ቢበዛ ጊዜ ደግሞ ምን ተፈጥሮ ይሆን ብዬ ወደ ገደለው ገብቼ ኤርምያስ የሚወቀስበትንና የሚብጠለጠልበትን ጉዳይ በቁንጫና በቁጫጫ አንጎሌ ለመመርመር ተነሣሁ። መረመርኩም። ታዲያ መረመርኩና ከዚህ ውሳኔ ላይ ደረስኩ።

... ከዚያ በፊት ግን ኤርምያስን በመቃወም አስተያየት በመስጠት ላይ ያሉትን ሰዎች ስም ዝርዝር ለቅሜ አወጣሁ። እያንዳንዳቸውን እነማን እንደሆኑ በጥቂቱ ለማየት ሞክርኩ። ከዚያም ኤርምያስን የሚተቹትን በሙሉ ለየሁ። ለየሁና ወደ ምልክታዬ ገባሁ። ኤርምያስ ግን ከባድ ሚዛን ነው።

... የመዝናኛ ተቺዎች መደባቸው ነፍሷን አይማረውና የሚቿ ህወሓት የቀደመ የማደጎ ልጆችና የጡት ልጆች ናቸው።

... ለመፋ ተቺዎቹ ደግሞ የቀድሞው የበድኑ ብአዴን ካድሬዎችና ካዳሚዎች ጭምር ናቸው።

... ሦስተኛ የነውጡ ይቅርታ የለውጡ አቃጣሪና ደጋፊ ቀጥራ ተደማሪ ድምጾችና የብልጥ ግናው ወደ ገብ ካድሬዎች ናቸው።

... አርፈፋዎቹ ደግሞ የበሬው የመንግሥትነት የሥልጣን ቆ*ጥ ይወድቅልናል ብለው የበሬውን ጊዜያዊ አሳዳሪ አቢቹን ከስር ከስሩ ሱክ ሱክ እያሉ ደጅ የሚጠኑት ተስፈኞቹ፣ ብሔር አልባ አርቴፊሻል የፌክ ኢትዮጵያኒስቶቹ አይይዘው ሰዎች ናቸው።

... በአጠቃላይ ተቺዎቹ ኤርምያስን እርቆም ረቅቆባቸውም አልታይ አልደረሰ ብሏቸው ከላይ ከጨረቃ ላይ ስለተሰቀለ ሽቅብ ወደ ላይ እያጮለቁ ለማየት የሚንጠራሩ ድኩማን ናቸው።

... ኤርምያስ ኢህአዴግ ነበረ። አዎ ነበረ። እና ምን ይጠበስ? ሁሉስ ቢሆን ኢህአዴግ አልነበረ እንዴ? ደግሞ ይህንን እሱም አልካደ። አልደበቀን። ደግሞስ ልደብቅህ፣ ልካደው ቢልስ የሚካድም የሚደበቅም

አይደለም። ዋናው ነገር ኤርሚያስ ከሌሎቹ ኢህአዴጎች የሚለየው ከኢህአዴግ ወጥቶ ኢህአዴግን እንኩትኩቷን ያወጣ ዝግና እናቱ የወለደችው የቱለማ አሮሞ ኢትዮጵያዊ መሆኑ ነው። አሁን መጣ የሚባለውን ለውጥ መሠረቱን የጣለው ኤርሚያስ ለገሰ የሚባለው ጎምቱ ፖለቲከኛ የሆነ ሰው ብቻ ነው።

... ኤርሚያስ ለገሰ ስደት ላይ ሆኖ የዛሬውን አይይዘማ፣ የትናንቱን ግምቦት ሰባት በገንዘቡ የረዳ፣ የመጽሐፉን ሽያጭ የለገሳቸው። የኢሳትን ስቱዲዮ ፏ አድርጎ ያደመቀ። በእነ ፕሮፌሰር መስፍን ጭምር የተወደሰ። በህወሓት ወያኔ የተወገዘ። የዳያስጳራውን ተቃዋሚ ስብሰባ በእሱ ቡራኬ ሲያስጀምር የኖረ ምርጥ ኢትዮጵያዊ ነው።

... ኤርሚያስን ለመስደብ፣ ለመተቸትም የኤርሚያስን ሩቧን ታህል መሥራት የግድ ይላል። ኤርሚያስ አሮሞን እንደ ህዝብ አልተሳደበም። አልተቸምም። የዐማራንና የአሮሞን ልዩ ኃይሎች የውጊያ ብቃት አነጻጽሮ ተቸ። ይህ ደግሞ መብቱ ነው። ዘመቻም የሚያስከፍትበት አይደለም። ሌሎችም እኮ ተቸተዋል። እሱ ሲተቸ መጎፍላት ግን ሌላ ነገር ነው። ቅናታም ሁላ ጫ በል።

... ኤርሚያስ የትግራይ ህዝብ እንደ ህዝብ መወጋት የለበትም ሲልም ተቃውሟል። እንዲሁ እንዲያ ባለ ጊዜ ወያኔ ነው ብለው ለያዥ ለገናዥ ያስቸገሩ አለሌዎችም ነበሩ። ጠቡ ከህወሓት ጋር እንጂ ከትግራይ ህዝብ ጋር ነበር እንዴ? እናም ኤርሚያስ ኢትዮጵያዊና ለህዝቧ ሁሉ የሚወግን ልቅም ያለና ፖለቲካውን አበጥሮ የሚተነትን ባለሙያ ነው። ሽቅብ አትሸኑ እንጂ።

... የዐማራ ፋኖ የውጊያ ልምድ ያለውን የትግራይን የወያኔ ታጣቂ ቡድን ምሽሽ እያለ እንደነዳ የደመሰሰ መሆኑ ይታወቃል። አሁንም ወለጋ ጫካ ውስጥ መሸጎ ህንፃ የሚንድ መሳሪያ እስከ አፍንጫው ታጥቆ የዐማራን ህዝብ በቤኒሻንጉልና በወለጋ የሚያርደውን የአነግ ሠራዊት እስቲ መንግሥት ይፍቀድና ከመከናወኑም የአነግ ሠራዊት ጋር ይግጠም ነው ያለው። መቶ የዐማራ ፋኖና አንድ 10 የአሳምነው ጽጌን ልጆች እስቲ ከወነግ ጋር ያጓጥሟቸው። ውጤቱን ጦርነቱ ሳይጀመር በፊት እናየው ነበር። በሩጫ ሁሴን በልትን የሚያስንቁ ሃገር አቋራጭ አትሌቶችን እናፈራ እንመለምልም ነበር። ወንድ የሚገጥመው ከወንድ ጋር ነው። ሴት እያረደ፣ ህጻን እያረደ ወንድነት የለም። የሚገርመው የዐማራው ወኪል ነን የሚሉት የኤርሚያስን ያህል ለዐማራው ሳይሠሩ ኤርሚያስ ላይ መውብራታቸው ነው። ማፈሪያዎች። በዚህ ሰዓት ሰው ከኤርሚያስ ጋር በግድ ልጣላ ይላል? ቱ !!

... በቃ የተባለው ይህው ነው። የተወራው ስለወታደራዊ ብቃት ነው። ይህን ደግሞ ዓለም በሙሉ የሚመሰክረው ሃቅ ነው። ዐቢይ አሕመድ የመሰከረው፣ መከላከያ የመሰከረው ሃቅ ነው። ወያኔ ራሷ በድግምት ነው የሚዋጋኝ ብላ የመሰከረችለር ነው። ኤርሚያስ ሲናገረው የምትጎፈላው እና የሚመርህ ሌላው ሲናገረው የምትደመምበት ምክንያት የለም። ዋጠው። ቅር ካለህ የራስህ ጉዳይ። ተደበቅ።

... ወጥር ኤርሚ !!

Zemedkun Bekele (ዘመዴ)

እንዲያው ቢወቀስ ቢወቀስስ ኤርሚያስ ለገሰ በዚህ ስዓት ይወቀሳል። እንኳን ሳያጠፋ ቢያጠፋ እንኳን ማለቴ ኖ ፥ ሂኢ